



የሰፋጥያ ስልጆች የሚካሄዱ ልጅ ዝባድያ፡ ከእርሱም ጋር ሰማንያ ወንዶች።

9	מבני	יואב	עבדיה	בן	יחיאל	ועמו	מאתים	ושמנה	רשע	הזקרים:	ס
	ልጅ	ዮአብ	ኦቫዳያ	ልጅ	Yechiel	-ከ-ጋር	መቶ	ስምንት	አስር	ወንድ	—
		<a href="#">H3097</a>	<a href="#">H5662</a>		<a href="#">H3171</a>		<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H2145</a>	

ከኢዮአብ ስልጆች የይሁዴል ልጅ አብድዮ፡ ከእርሱም ጋር ሁለት መቶ አሥራ ስምንት ወንዶች።

10	ומבני	שלומית	בן	יוסף	ועמו	מאת	וששים	הזקרים:	ס
	ልጅ	Shelomit	ልጅ	Yosifyah	-ከ-ጋር	መቶ	ስልሳ	ወንድ	—
				<a href="#">H3131</a>		<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H8346</a>	<a href="#">H2145</a>	

ከሰሎሚት ስልጆች የዮሴፍ ልጅ፡ ከእርሱም ጋር መቶ ስድሳ ወንዶች።

11	ומבני	בבי	בן	זכריה	ועמו	עשרים	ושמנה	הזקרים:	ס
	ልጅ	Bevay	ልጅ	Zekharyah	-ከ-ጋር	ሃያ	ስምንት	ወንድ	—
		<a href="#">H0893</a>				<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H2145</a>	

ከቤባይ ስልጆች የቤባይ ልጅ ዘካርያስ፡ ከእርሱም ጋር ሁለት ስምንት ወንዶች።

12	ומבני	עזגד	יוחנן	בן	הקטן	ועמו	מאת	וששה	הזקרים:	ס
	ልጅ	Azgad	Yochanan	ልጅ	the-youngest	-ከ-ጋር	መቶ	አስር	ወንድ	—
		<a href="#">H5803</a>	<a href="#">H3110</a>		<a href="#">H6997</a>		<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H2145</a>	

ከዓዘጋድ ስልጆች የሃቃጣን ልጅ ዮሐናን፡ ከእርሱም ጋር መቶ አሥር ወንዶች።

13	ומבני	אדוניקם	אחרנים	ואלה	שמונת	אליפלט	יעיאל	ושמעיה	ועמיה	ששים
	ልጅ	Adoniqam	በኋላ	አዘሁ	ስም	Eliphelet	Yeiel	and-Shemayah	-ከ-ጋር	ስልሳ
		<a href="#">H0140</a>	<a href="#">H0314</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0467</a>	<a href="#">H3273</a>	<a href="#">H8098</a>		<a href="#">H8346</a>

ס :הזקרים:  
— ወንድ  
[H2145](#)

ከኋለኞቹ ከአዲኃም ስልጆች ስማቸው ይህ ነው፤ ኤሊፋላት፡ ይዑኤል፡ ሸማያ፡ ከእርሱም ጋር ስድሳ ወንዶች።

14	ומבני	בגוי	עוטי	זבוד	זבוד	ועמו	שבעים	הזקרים:	פ
	ልጅ	Bigvay	Utay	[and-Zavud]	Zaccur	-ከ-ጋር	ሰባ	ወንድ	—
		<a href="#">H0902</a>	<a href="#">H5793</a>	<a href="#">H2072</a>	<a href="#">H2139</a>		<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H2145</a>	

ከቡጥይ ስልጆች ዑታይና ዘቡድ፡ ከእርሱም ጋር ሰባ ወንዶች።

15	ואקבצים	אל	הנהר	הבא	אל	אהוא	ונחנה	שם	ימים	שלשה	ואבינה	בצם
	ተሰብሰቡ	-ወደ	ወንዝ	መጣ	-ወደ	Ahava	ሰፈረ	አዚያ	ቀን	ሦስት	አስተዋይ	ሕዝብ
	<a href="#">H6908</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5104</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0163</a>	<a href="#">H2583</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H0995</a>	

  

	ובכמהנים	לוי	לא	מזאתי	שם:
	ካህን	ሌዊ	አል	አገሻ	አዚያ
	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H3878</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H8033</a>

ወደ አገዋም ወደሚፈስስ ወንዝ ሰበሰቡት፡ በዚያም ሦስት ቀን ሰፈርን፤ ሕዝቡና ካህናቱን ስጦታቸው በዚያ ከሌዊ ስልጆች ማንንም አላገኙም።

16	ואשלה	לאליעזר	לאריאל	לשמעיה	ולאנתן	וליריב	ולאנתן
	ለክ	ኤሊያዘር	for-Ariel	for-Shemayah	and-for-Elnatan	and-for-Yariv	and-for-Elnatan
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0461</a>	<a href="#">H0740</a>	<a href="#">H8098</a>	<a href="#">H0494</a>	<a href="#">H3402</a>	<a href="#">H0494</a>

	ולנתן	ולזכריה	ולמשולם	וראשים	וליריב	ולאנתן	ומבינים:
	ናታ	and-for-Zekharyah	and-for-Meshullam	ራስ	and-for-Yoyariv	and-for-Elnatan	አስተዋይ
	<a href="#">H5416</a>		<a href="#">H4918</a>		<a href="#">H3114</a>	<a href="#">H0494</a>	<a href="#">H0995</a>

ወደ አለኞቹም ወደ አልዓዘር፡ ወደ አርኤል፡ ወደ ሸማያ፡ ወደ ኤልናታን፡ ወደ ያራብ፡ ወደ ኤልናታን፡ ወደ ናታን፡ ወደ ዘካርያስ፡ ወደ ሜሱላም፡ ደግሞም ወደ አዋቂዎቹ ወደ ዮሪራብ ወደ ኤልናታን ላክሁ።



כִּי ምክንያቱም	בְּרָרָה መንገድ	מֵאוֹיֵב ጠላቶቹ	לְעֵרְוָנוּ -እና-ይረዳል	וּפְרָשִׁים ፈረሶች	תָּלַח ቸሎታ	הַמְּלִיךָ ንጉሥ	מִן- -ከ	לְשֹׂאֵל ጠየቀ	בְּשֵׁנִי ያፍሩ-ነበር	כִּי ምክንያቱም
	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H5826</a>		<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H4428</a>		<a href="#">H7592</a>	<a href="#">H0954</a>	
וְאַפְּוֹ ፊትህ	וְעֵזְוֹ የእኔ-strength	לְטוֹבָה መልካም	מִמְּקֻשָּׁיוֹ ፈለገ	כִּלְ- ሁሉ	עַל- -በ	אֶל־הַיְנוּ አምላክ	יָד- እጅ	לְאַמֵּר አለ	לְמַלְכָּךָ ንጉሥ	אֶמְרָנוּ አለ
	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H5797</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0559</a>
								עֲזָבוּ: ተወ	כִּלְ- ሁሉ	עַל- -በ
									<a href="#">H3605</a>	

ንጉሡንም። የአምላካችን እጅ በሚሸት ሁሉ ላይ ለመልካም ነው፤ ኃይሉና ቀጣው ግን እርሱን በሚተዉ ሁሉ ላይ ነው ብለን ተናግረን ነበርና በመንገድ ካለው ጠላት ያድነን ዘንድ ጭፍራና ፈረሶች ከንጉሡ እለምን ዘንድ አፍራ ነበርና።

לָנוּ: -ለ-እኛ	וַיַּעֲתַר -እና-ጸለየ	זָאת ይህ	עַל- -በ	מֵאֶל־הַיְנוּ አምላክ	וַנִּבְקֶשָׁה ፈለገ	וַנִּצְוָמָה and-we-fasted
	<a href="#">H6279</a>	<a href="#">H2063</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H6684</a>

ስለዚህም ነገር ጸምን። ወደ እግዚአብሔርም ለመንገድ እርሱም ተለመድን።

עֲשֵׂה: አስር	מֵאִתְּחִימָה ወንድም	וְעִמָּה -ከ-ጋር	חֶשְׁבֵיָהּ Chashavyah	לְשֵׁרֵבִיָּה for-Sherevyah	עָשָׂר አስር	שָׁנִים ሁለት	הַכְּהֲנִים ካህን	מִשְׁרֵי አልቃ	וְאֶבְרִיָּה ለያይ
<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H0251</a>		<a href="#">H2811</a>	<a href="#">H8274</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H0914</a>

ከካህናቱም አለቆች አሥራ ሁለት ሰዎችን፣ ሰራብያንና ሐሽቢያን ከእነርሱም ጋር አሥር ወንድሞቻቸውን ለየሁ።

בֵּית- ቤት	תְּרוּמַת ቅደሳት	הַכֵּלִים አቃዎች	וְאֶת- ( )	תְּזָהָב ወርቅ	וְאֶת- ( )	הַכֶּסֶף ብር	אֶת- ( )	לְהֵם አሱሶ	( ) -እና-መዘነ	( ) -እና-መዘነ
	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H8254</a>	<a href="#">H8254</a>
		הַנְּמֻצָּאִים: አገኘ	וְיִשְׂרָאֵל አስራኤል	וְכֹל- ሁሉ	וְשִׁרְיֹו አልቃ	וַיַּעֲצִי እኔ-will-advise-አንተ	הַמְּלִיךָ ንጉሥ	הַהֲרִימֹו ከፍ-አደረገ	אֶל־הַיְנוּ አምላክ	
		<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H3289</a>	<a href="#">H4428</a>		<a href="#">H0430</a>	

ንጉሡና አማካሪዎቹ አለቆቹም በዚያም የተገኙት እስራኤል ሁሉ ያቀረቡትን ለአምላካችን ቤት የቀረበውን ብሩንና ወርቁን ዕቃውንም መዘኚ ሰጠላቸው።

לְכַכְרִים ሠለል-የ	מֵאָה መቶ	כֶּסֶף ብር	וְכֹלֵי- አቃዎች	וְחַמְשֵׁים ሃምሳ	מֵאֹת መቶ	שָׁשׁ- ስድስት	כַּכְרִים ሠለል-የ	כֶּסֶף ብር	יָדָי እጅ	עַל- -በ	וְאֶשְׁקֶלְהָ -እና-መዘነ
<a href="#">H3603</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H3603</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H3027</a>		<a href="#">H8254</a>
										כַּכְרֵ: ሠለል-የ	מֵאָה መቶ
											<a href="#">H2091</a>

ስድስት መቶ ሃምሳ መክሊት ብር፣ እንደ መቶም መክሊት የብር ዕቃዎች፣ እንደ መቶም መክሊት ወርቅ።

תְּמוֹנֵת -ያ-ውድ	שָׁנִים ሁለት	טוֹבָה ጥሩ	מְצֻּבָּה polished	נְחֹשֶׁת መዳብ	וְכֹלֵי አቃዎች	אֲרָג ሺህ	לְאַדְרָכָנִים of-darics	עֲשָׂרִים ሃያ	זָהָב ወርቅ	וְכַפָּי and-bowls-of
<a href="#">H8147</a>			<a href="#">H6668</a>		<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H0150</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H2091</a>	
										כַּכְרֵ: ወርቅ
										<a href="#">H2091</a>

ሀያም ባለሺህ ዳሪክ የወርቅ ጽዋዎች፣ ሁለትም እንደ ወርቅ የከበሩ ከጥሩ ከሚያንጸባርቅ ናስ የተሠሩ ዕቃዎች መዘኚ በእጃቸው ሰጡ።

נְדָבָה freewill-ቅርባን <a href="#">H5071</a>	וְהִתְנַחֵם ወርቅ <a href="#">H2091</a>	הֶסְדֵּק ብር <a href="#">H3701</a>	שָׂדֵה ቅዱስ <a href="#">H6944</a>	וְהַכְּלִים እቃዎች <a href="#">H3627</a>	לִיהוָה እግዚአብሔር <a href="#">H3068</a>	שָׂדֵה ቅዱስ <a href="#">H6944</a>	אַתָּה አንተ <a href="#">H0001</a>	אַלְהֵי -ወደ <a href="#">H0413</a>	וְאַמְרָהּ አለ <a href="#">H0559</a>	28
---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	----

לִיהוָה  
እግዚአብሔር  
[H3068](#)  
 אֱלֹהֵי  
አምላክ  
[H0430](#)  
 :  
አባት  
አባት  
[H0001](#)

እኔም:: እናንተ ለእግዚአብሔር ተቀድሳችኋል። ዕቃዎቼም ቅዱስ ናቸው፤ ብሩና ወርቁም ለአባቶቻችን አምላክ ለእግዚአብሔር በፈቃድ የቀረበ ነው፤

לְיִשְׂרָאֵל እስራኤል <a href="#">H3478</a>	תְּאֵבוֹת አባት <a href="#">H0001</a>	וְשָׂדֵה አልቃ <a href="#">H8269</a>	וְהַכְּלִים ሌዋዊ <a href="#">H3881</a>	וְהַכְּלִים ካህን <a href="#">H3548</a>	וְשָׂדֵה አልቃ <a href="#">H8269</a>	לְפָנָיו ፊት <a href="#">H6440</a>	וְשָׂדֵה -እና-መዘነ <a href="#">H8254</a>	עַד እስከ <a href="#">H5704</a>	וְשָׂדֵה ጠበቀ <a href="#">H8104</a>	וְשָׂדֵה watch <a href="#">H8245</a>	29
--	---	--	---	---	--	---	--	-------------------------------------	--	--	----

בְּרִוּשָׁא  
አየሩሳሌም  
[H3389](#)  
 תְּאֵבוֹת  
in-the-chambers-of  
[H3957](#)  
 בֵּית  
ቤት  
[H3068](#)  
 לִיהוָה  
እግዚአብሔር  
[H3068](#)

በካህናትና በሌዋውያን አለቆች በእስራኤልም አባቶች ቤቶች አለቆች ፊት በአየሩሳሌም በእግዚአብሔር ቤት ጓዳዎች ውስጥ እስክትመዝኑ ድረስ ተግታችሁ ጠብቁ አልሏችሁ::

בְּבֵית ቤት <a href="#">H3389</a>	לְרִוּשָׁא አየሩሳሌም <a href="#">H3389</a>	וְהַכְּלִים መጣ <a href="#">H0935</a>	וְהַכְּלִים እቃዎች <a href="#">H3627</a>	וְהִתְנַחֵם ወርቅ <a href="#">H2091</a>	הֶסְדֵּק ብር <a href="#">H3701</a>	מְשֻׁקָּה ክብደቱ <a href="#">H4948</a>	וְהַכְּלִים ሌዋዊ <a href="#">H3881</a>	וְהַכְּלִים ካህን <a href="#">H3548</a>	וְקִבְּלוּ corresponding <a href="#">H6901</a>	30
--	---	--	--	---	---	--	---	---	--	----

אֱלֹהֵינוּ  
አምላክ  
[H0430](#)  
 —

ካህናቱና ሌዋውያኑም ወደ አየሩሳሌም ወደ አምላካችን ቤት ይወስዱት ዘንድ ብሩናና ወርቁን ዕቃዎቹንም በሚዘን ተቀበሉ::

הַיְתָּה ሆነ <a href="#">H1961</a>	וְהִתְנַחֵם አምላክ <a href="#">H0430</a>	וְיָדָה እጅ <a href="#">H3027</a>	וְרִוּשָׁא አየሩሳሌም <a href="#">H3389</a>	לְכֹתָב ሄደ <a href="#">H3212</a>	וְהִתְנַחֵם ቀደሚት <a href="#">H7223</a>	לְחֻדְשׁ ወር <a href="#">H2320</a>	עֶשְׂרֵה አስር <a href="#">H6240</a>	בַּשָּׁנִים ሁለት <a href="#">H8147</a>	אַהֲבָה Ahava <a href="#">H0163</a>	מִנְהַר ወንዝ <a href="#">H5104</a>	וְנִסְפָּה ተጓዘ <a href="#">H5265</a>	31
---	--	--	---	--	--	---	--	---	---	---	--	----

עַל-  
መንገድ  
[H1870](#)  
 וְיָדָה  
-በ  
[H0693](#)  
 אֲנִי  
-እና-lies-in-wait  
[H0341](#)  
 מְכַפֵּה  
ጠላቶቹ  
[H3709](#)  
 וְנִסְפָּה  
አወጣ  
[H5337](#)  
 -በ

በመጀመሪያውም ወር በአሥራ ሁለተኛው ቀን ወደ አየሩሳሌም እንሄድ ዘንድ ከአገዋ ወንዝ ተነሣን የአምላካችንም እጅ በላያችን ነበረ። በመንገድም ከጠላትና ከሚሸምቅ ሰው እጅ አዳነን::

וְנִסְפָּה ሆነ <a href="#">H7969</a>	וְיָדָה አምላክ <a href="#">H3117</a>	וְשָׁב አዲያ <a href="#">H8033</a>	וְנִסְפָּה ኖረ <a href="#">H3427</a>	וְרִוּשָׁא አየሩሳሌም <a href="#">H3389</a>	וְנִסְפָּה መጣ <a href="#">H0935</a>	32
---	--	--	---	---	---	----

ወደ አየሩሳሌም ደረሰን። በዚያም ሦስት ቀን ተቀመጥን::

מֵרֵמֹת Meremot <a href="#">H4822</a>	וְיָדָה እጅ <a href="#">H3027</a>	עַל -በ <a href="#">H0430</a>	וְרִוּשָׁא አምላክ <a href="#">H0430</a>	בְּבֵית ቤት <a href="#">H3627</a>	וְהִתְנַחֵם እቃዎች <a href="#">H2091</a>	הֶסְדֵּק ብር <a href="#">H3701</a>	וְשָׂדֵה -እና-መዘነ <a href="#">H8254</a>	וְהַכְּלִים አራተኛ <a href="#">H7243</a>	וְבַיּוֹם ቀን <a href="#">H3117</a>	33
---	--	------------------------------------	---	--	--	---	--	--	--	----

יֵשׁוּעַ  
Yeshua  
[H3442](#)  
 בֶּן-  
ፊ  
[H3107](#)  
 יוֹזָבָד  
Yozavad  
[H6372](#)  
 וְעֵמֻוֹ  
-ከ-ጋር  
[H3881](#)  
 פִּינְחָס  
Phinehas  
[H0499](#)  
 בֶּן-  
ፊ  
[H3548](#)  
 אֲלֵעָזָר  
ኤልሳዳር  
[H1131](#)  
 וְעֵמֻוֹ  
-ከ-ጋር  
[H3881](#)  
 :  
ባን  
Binnuy  
[H1131](#)  
 וְנוֹדְיָהּ  
and-Noadyah  
[H5129](#)

በአራተኛውም ቀን ብሩና ወርቁ ዕቃዎቼም በአምላካችን ቤት በካህኑ በአርዳ ፊጅ በሚረምቱ እጅ ተመዘኑ፤ ከእርሱም ጋር የፊንሐስ ፊጅ አልሳዳር ነበረ ከእርሱም ጋር ሌዋውያን የኢያሱ ፊጅ የዛባትና የቢንዊ ፊጅ የዓድያ ነበሩ::

